



የአርብ ቀን ፀረ ኢትዮጵያ ፍቅረኞች በኢትዮጵያ ትንሳኤ ይጠፋሉ ከጉበኤል ብዙሃ

“ኢትዮጵያ “ጥንታዊ የሥነ- መንግስት ታሪክ ከነበራቸው ጥቂት የዓለማችን ሀገራት አንዷ የሆነች አገር ፣ ለምትገኝበት ጅኦ ፖለቲካል ክልል በሁሉም ዘርፍ ከራሷ አልፋ የሌሎች ዋስ ጠበቃ ለመሆን የበቃች አገር ፣ የጥንታዊ የሰው ዘር ምንጭ ፣ ነብያቶች በቅዱስ ቃላቸው ደጋግመው የተመለሰሱባት፣ የተቀደሰች የፍትህ አገር በመባል የተሞካሸች፣ በዓለም የተበተኑ ግፋዐን ዜጎች ሁሉ የተስፋ የብሩህ ዕድልና የነፃነት ዘመን መግለጫ ሆና የተዘመረላት ምድር ናት፣ የተፈጥሮ እጂግ ሠፊና ጠንካራ አገር ከኑብያ እስከ ማዳጋስካር በሰፊው የተለጠጠ በነገሥታት ጥንካሬ እና ድክመት አንዴ ሲሠፋ ሌላ ጊዜ ሲጠብቅ ቆይቶ እስከ ሊግ ኡቭ ኔሽን ምሥረታ ድረስ የያዘችውን አንጻራዊ ይዘታ ይዛ አባል ለመሆን የበቃች ኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካውያን የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ትግል ፋና ወጊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፋ ትግላቸውን በማስተባበርና በአቅሟ በማገዝ ለነፃነት እንዲበቁ በብቸኝነት በመድረክ ከመሟጋት እስከ ሜዳ ትግል በመዝለቅ ብዙ አኩሪ ተግባርን የፈጸመችድንቅ አገር። ህዝቦቿ ሥራ ወዳድና እንግዳ መቀበል ባህላቸውና ባህሏ ያደረገች፣ የራሷን የማትሠጥ የሌላውንም የማትፈልግ ፈራሄ እግዚአብሔር ያደረገች አገር መሆኗን ፀላፊያን በብዕራቸው የመስከሩላት አገር። የተፍጥሮ ትሩፍቶች ሞልተው የሚፈሱባት ፣ በገፅና በከርሠ ምድሯም ሀብትን የተሞላች፣ ተዝቆ የማያልቁ ሕልቆ መሳፍርት የሌላቸው የተፈጥሮ ሥጦታወችና የታሪክ መስህቦችን ያቀፈች፣ የብዙ አገር ሕዝቦች የዕለት ሕይወት መሰረት የሆነው የገነት ወንዝ የጊዮን አባይ መፍለቂያ በኩረ ምድር የጊዮን አባይ መንጭቶ የሚፈስባት፣ ብርቅየ የዱር እንሣቶችንና አእዋፍትን በብቸኝነት የተመሠጉባት፣ የዓለም ሕዝብ ቅርሶች የተመዘገቡባት አገር፣ በርካታ ቋንቋወችን በሚናገርህዝብ ባህል ደምቃ በሰላምና በፍቅር ተከባብረው የሚኖሩባት አገር ጊዜ በሰጣቸው ብርቱና ኃያላን ነን ባዮች በየዘመነቱ የተሰነዘረባትን ወራራ ሁሉ ተቋቋማና መክታ በነፃነት የዘለቀች ብቸኛ የአፍሪቃ አህጉራቱ ቀንዲል ለኳሽ ተብላ የተጠቀሰች። በራሷ ፊደል ቀርፃ ሥነ-አምልኮ፣ ታሪክ፣ ነገስትና ፍትህ-ነገስትን፣ ኪነ-ጥበብን እና ሥነ-ጥበብን ከትባ ለትውልድ ያስተላለፈች፣ የሰዓታትንና የቀናትን የወራትና ዓመታትን የጊዜ ዑደት በአቡሻክር ጥበብ አስልታ የሌሎችን ዝንፈት ያረመች የሥነ-ክዋክብት ሊቃውንት የረቀቁባት የጥቁር ምድር ፈርጥ ናት ኢትዮጵያ። ይህ ሁሉን የሚያሻግረን የአባቶቻችን ገድል ታሪካችን ነዉ እንኮራበታለን።

ዛሬም ለሌላ የታሪክ ምእራፍ ገድል ኢትዮጵያ ሁላችንም ትጣራለች ፣ ሰለጊዮን አባይ ወንዝ ለኢትዮጵያ ከዉስጠ ማህጸን ከፈጣሪያችን ከእግዚአብሔር የተሰጠህ ቁርባን፣ ከደም በላይ ነፍስ የገነት ወንዝ መፈለቂያህ ነዉና ቸግር ገጥሞኛል ሳትዘገይ አሁን ድረስልኝ እያለች ፣ ሰለዚህ ኢትዮጵያ የገነት ወንዝ የጊዮን አባይ መፈለቂያ ከርሰ ምድር ኢትዮጵያ ከንጉሠ ነገሥት አጼ ምኒልክ ፣ በእንግሊዞች ቸግር ፈጣሪነት ቢደናቀፍም በንጉሰ ነገሥት አጼ ንይላ ሥላሴ፣ የጊዮን አባይን ግድብ ለመጀመሪያ ጊዜ የራእይና አቅጣጫ የመሰረት ደንጋይ አሰቀመጡ፣ በወቅቱም እኛ አሁን ለመገንባት አቅም ሳይኖረን ይችላል ነገር ግን እኛ በምናሰቀምጠዉ ራእይና አቅጣጫ ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችን የገነቡታል በማለት ። {1957}

" እኛ አሁን ለመገንባት አቅሙ ላይኖረን ይቸል ይሆናል ፤ ነገር ግን ዛሬ እኛ በምናስቀምጠው ራዕይና አቅጣጫ ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችን ይገነቡታል"

—ቀዳማዊ አፄ ሃይለስላሴ (1957 ዓም)

አባቶቻችን እሩቅ አሳቢ ስለነበሩ በብር ኖታችን ላይ ሳይቀር የግድቡን ፎቶ እንዲዚህ አስቀምጠውት ነበር።



እስካሁን የጊዮን አባይን ለመገደብ የምታደርገው የዘመናት ቅብብሎሽ ዉጣዉረድ ተጋድሎዎ እዚህ የግንባታ እፋፍ ሙሉትደረጃ መድረስ



የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የነብስ ገደል ነዉና በዚህ ገደል ጊዮን አባይን ጣናንም እየተንከባከብን



ዛሬ አሁን ተባብረን ከኢትዮጵያዊዉ ጊዮን አባይ ጋር እንቁም ፣ ነገ እልሁ ጊዮን አባይን ያቆመዋል። እንተባበር። አገር በቀል የኢትዮጵያ ጠላቶች ኢትዮጵያ አገራችንን በመቀዳደድ ለማፈራረስ በዓለም ታሪክ በመጀመሪያው ረድፍ እንደሆኑ የሚጠራጠር ከጥርጣሬው

ይውጣ። ፋኖዎቹ ኢትዮጵያን ጀግኖች በላይ ዘለቀ ሸሀ ጦር አልነበረውም፤ እነራስ አረጋይ፤ ቢትወደድ አዳነ፤ ራስ አሞራው ውብነህም እንዲሁ። ሰለዚህ አገርህን ኢትዮጵያንና ራስህን ከምሶሎኒና ሂተለር የሙት መነፈስ ከበባ ነፃ ለማውጣት ራስህ በተጨማሪ መንቀሳቀስ እንጅ አንተን አንችን እኛን ነፃ ለማውጣት ግዥ የሚፈጽም ወይም ጀግና የሚበደር ያለ አይመስለኝም። በጊዜያቸው ጀግነው ጀግንነትን የፈጸሙና ታሪክ ሠርተው ያለፉ እነኝ ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ኢትዮጵያውያን እኛን ነፃ ሊያወጡ ከመቃብር ከትንሰኤ በፊት ሊነሱ አይችሉምና በቅብብሎሽ ጥቂቶች መስዕዮትነት ከፍለን ሺህ፣ ሚሊዮኖችን ብንታደግ ለህሊና የታሪክ በረከት ነውና። በበሕይወት ዘመን ህይወትን ለኢትዮጵያ በፍቅር እንደ መስጠት የልብ መስጠት የሚያስደስት ነገር የለም። በዚህ ፈታኝ ውቅት ስለ ኢትዮጵያ ዝም ማለት ያማል። በሆኑም በወጭ በየትኛውም የአለም ክፍል የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ከማይጠቅም የእንቶፈንቶ የመለያዬት የመጠላለፍ ብሰለት የለሽ አዙሪት ወጥተን፣ እነደ ድመት ቁጣ ጀርባችንን በወንድማችንና በእህታችን ኢትዮጵያውያን ላይ ላይ ማጉበጡን ተተን ስለ ኢትዮጵያ ዛሬ በአንድነት በአለም አደባባዮች በመቆም በፀረ ኢትዮጵያ ሃይሎች ፣ በምንፍቅና ተረት ተረት የፈጠራ ሞሶሎኒያዊ ሂትለርዊ የሙት መንፈስ ትርክት አራማጆች እየተፈጸመ ያለውን የዘር ፍጅት የማስቆም ተማፅኖ ድምፆችን ማሰማት ይጠበቃል። ለዉጥ በወሬ አይመጣም። ለዉጥ መግለጫ በማውጣት አይመጣም። ለዉጥ በጋዜጣዊ መግለጫዎች ጋጋታ፣ ወይንም በቴሌቭዥን ቃለ መጠይቅ በማድረግ አይመጣም። ለዉጥ በምኞት አይመጣም። ለዉጥ የሚመጣው በትግል፣ በስራ፣ በትብብር፣ በቁርጠኝነትና እያንዳንዱ ዜጋ የድርሻው ወን በማበርከት ነው። ለዉጥ የሚመጣው በዛሬ ትግል ነው። !!!

“ የዛሬን አብረኸኝ ቁም ከዚያ በኋላ እልሁ ያቆምሃል እንዳለችው ” ኢትዮጵያን ለመታደግ እንጀምረው የሚጨርሰው ይተካል። ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ የሚሰማው ሁሉም ነገር ህሊናን በጠዋቱ የሚሸነፍጥ መፈጠርን የሚያስጠላ! ከሰብአዊ ፍጡር ዉጭ የሆነ የማይታሰብ፣ ግን የሆነ ፣ ልባችንን ያደማ፣ በዛች ቀደምት ደግና ባለታሪክ አገራችንና ህዝባችን ላይ በመፈፀም ላይ ይገኛሉ። የጣር ድምፅ በኢትዮጵያ አስተጋብቶአል ሰለዚህ፣ የእምነት አባቶቻችን ስለሰው ክቡርነት ሲል ለመንጋዉ እነደሚገደዉ እረኛ ይህንን ሁሉ ግፍ በዜጎች ላይ ለሚፈጽመው ዘርና እምነት እጥፊ ቡድን የምታደርጉትን አቁሙ ብላችሁ በግልጽ ልትናገሩት ይገባችኋል። እስካሁን ጥረት አላደረጋችሁም ማለቴ ግን አይደለም፣ ነገር ግን ጥፋቱ የግድያ ዝርዝር እቅድይዘ በማንነትና በእምነት ላይ አነጣጥሮ አየገደለ እያረደ እየጨፈጨፈና እያቃጠለ መረን የለቀቀና አደገኛነቱ የነገን የመኖርተስፋ የጋረደ በመሆኑ፣ የመከራዉ የሞት ማአበል ሁሉንም ሰለናጠዉ ፣ አሁን አጥብቆ ያለማቋረጥ በመቅዘፍ ለአለም ሕዝብ አለም አቀፍ ጥሪ ያሻል። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ “ ወንጌል ብቻ ማካፈል ሳይሆን ህይወታችንንም ስለናንተ ለመከራ እንሰጣለን ” እንዳለና፣ በሉቃስ ወንጌል ካህኑን፤ ሌዋዊውንና ሳምራዊው ሁሉም ወቅታውያን ናቸው። ነገር ግን ካህኑና ሌዋዊው በወንበዴዎች ከተጎደው ሰው ጋራ ከመቆም ይልቅ፤ አይተው እንዳለዩ በማለፍ ቆሙ። ሳምራዊዉ ግን ወቅታዊ ችግር ከደረሰበት ሰው ጋራ ቆሙ። “ ሂድ አንተም እንደሱ አድርግ ” (ሉቃ ፲፡፱፮) ብሎ ለተናገረው ልናሻሽለው ለማንችለው ለክርስቲያናዊ ዉ ዶ ክትሪን ተጠቃሽ ምሳሌ ሆነ። ስለዚህ፤ “ ሂድ አንተም እንደሱ አድርግ ” ብሎ ያዘዘውን ክርስቶሳዊውን ቃል መዋጀት ዘመኑ በእጅጉ ጠይቋልና። ኢትዮጵያ አገረ-እግዚአብሔር፣ ቅድስት አገር፣ ኢትዮጵያ ትላንት ያልተፈጠረች በአንድ በተማከለ አስተዳደር ውስጥ ለዘመናት የኖረች ጥንታዊት አገር

እንጂ ፣መንደር በቀል ፀረ ኢትዮጵያ ጎጠኞች እንደሚጠርቁት ወሬ የአንድ ምእተ አመት ውጤት አይደለችም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጥንትም ነበር፤ ዛሬም አለ፤ እስከ አለም ፍፃሜም ይኖራል!

የተነሱት ህገ አራዊት ነፍሰ ገዳዮች የሞሶሎኒና ሂትለርዊ የሙት መንፈስ አሰፈፃሚ የከንቱ ታሪክ ተሻሻላቸው፤ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጠላቶች፤ በክህደት በድንቁርናና በሽፍጥ የማንነትና የእምነት ፍጅት አዋጅ ፈፃሚዎችና አስፈፃሚዎች፤ የጊዮን አባይ ግድብ አፍራሽ ተልእኮ ሴረኞች ገዳይና አስገዳይ የአርብ ቀን ፀረ ኢትዮጵያ ፍቅረኞች በኢትዮጵያ ትንሳኤ ይጠፋሉ። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ።

“ኢትዮጵያ ወይም ሞት” !!!

ኢትዮጵያ ለዘልአለም ትኑር!

በያለንበት ችር ይግጠሙን!

ገብርኤል ብዙህ 07/07/2020 North America